



## ACP-EU Culture Programme: Ignite Culture

### ድረገጽ ቅጂ

አጠቃላይ እይታ

ኢግዳይት ካልቸር ኡዲሱ እና አስደሳቹ በምስራቅ አፍሪካ በ 14 ሀገሮች ውስጥ ለሚገኙ ባህላዊ እና የፈጠራ ዘርፎች የገንዘብ ድጋፍ የሚሰጥ ተቋም ነው! ይህ የምስራቅ አፍሪካ ተኮር የገንዘብ ድጋፍ የአለም ካሪቢያን እና ፓስፊክ የባህል ፕሮግራም አካል ነው የሚተገበረውም በሄቫ ፈንድ ተቅዋም ከብሪቲሽ ካውንስል በኬንያ ጋር በመተባበር ነው። በገንዘብ ድጋፍ ደግሞ ከአውሮፓ አንድነት እና ከሌሎች አፍሪካ፡ከብሪቲሽ ካውንስል እና ፓስፊክ ሀገሮች ጋር በመተባበር ነው።

ይህ የገንዘብ ድጋፍ ስኬታማ አመልካቾች የራሳቸውን ሥራ ለማሳደግ ፕሮግራሞችን እና ፕሮጀክቶችን እንዲያዘጋጁ ይረዳቸዋል ሌላው በታለመላቸው ማህበረሰብ ውስጥ ባህላዊ ስራን እና ድጋፍን ያካሂዳሉ። ጥረቶቻቸውን የበለጠ ዘላቂ ለማድረግም ትልቅ መንገድ ይወስዳል ። የንግድ ሥራዎቻቸውን ለማሳደግ የፈጠራ እና የባህል ሠራተኞችን ከመደገፍ ጎን ለጎን ወደተስፋፋ ዲጂታል ገበያዎች ያስገባል እና የሥራ ቦታዎቻቸውን እና ትብብሮቻቸውን ያሻሽላሉ ። ተቋሙ ከህሎቶችን በመገንባት እና ለፈጠራ ንግዶች የተሻለ የሥራ አካባቢን ለመገንባት የሚያስችሉ መንገዶችን በማዘጋጀት ይደግፋል ።

ለአንድ አመልካች እስከ 180,000 ዩሮ የገንዘብ ድጋፍ ይበረከታል። ይህ የገንዘብ ድጋፍ ለሚከተሉት ተግባራት መዋል አለበት።

- የተሻሻሉ እና ያደጉ ምርቶች፣ የፈጠራ ባህል፣ ሸቀጦች እና አገልግሎቶች ከህሎቶች ግንባታ ።

The ACP-EU CULTURE Programme is an initiative funded by the European Union (EU) and implemented by the Secretariat of the Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS).



- የመሠረተ ልማት አውታሮችን ፣ ሃርድዌይቶችን እና ሶፍትዌይቶችን ማሻሻል፤
- የተሻሻለ የፋይናንስ አቅርቦት እና ደጋፊ ፖሊሲ እና የንግድ አካባቢ ፤
- የአካባቢያዊ ፣ የክልል እና ዓለም አቀፍ ገበያዎችን ተደራሽነት ማስፋት እንዲሁም

ለፈጠራ ፣ ለባህል ባለሙያዎች እና ለሥራዎቻቸው በመላው ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ታይነትን ማሻሻል  
 :: በሚቀጥሉት 40 ወራት ውስጥ ኢግናይት ካልቸር በቡሩንዲ ፣ በኮሞሮስ ደሴቶች ፣ በጅቡቲ ፣ በኤርትራ ፣  
 በኢትዮጵያ ፣ በኬንያ ፣ በማዳጋስካር ፣ በሞሪሺየስ ፣ በሩዋንዳ ፣ በሲሽልስ ፣ በሶማሊያ ፣ በሱዳን ፣ በታንዛኒያ እና  
 በኡጋንዳ ለአመልካቾች ክፍት ይሆናሉ ::

**የማመልከቻዎች ጥሪ ሰኞ ነሐሴ 3 ቀን 2013 ይከፈታል!**

**የመመሪያ መስፈርቶች**

በቡሩንዲ ፣ በኮሞሮስ ደሴቶች ፣ በጅቡቲ ፣ በኤርትራ ፣ በኢትዮጵያ ፣ በኬንያ ፣ በማዳጋስካር ፣ በሞሪሺየስ ፣ በሩዋንዳ  
 ፣ በሲሽልስ ፣ በሶማሊያ ፣ በሱዳን ፣ በታንዛኒያ እና በኡጋንዳ የንግድ ሥራዎቻቸውን ያስመዘገቡ እና በፈጠራ ችሎታ  
 ሥራቸው (ቢያንስ ለ 12 ወራት የሰሩ) መሆን አለባቸው :: አመልካቾች ቢበዛ እስከ 180,000 ዩሮ እርዳታ  
 ማመልከት ይችላሉ ::

ብቁ የሆኑት የሲ.ሲ.አይ እሴት ሰንሰለቶች የሚያካትቱት፣ ባህላዊ እና ተፈጥሮአዊ ቅርስ ፣ አፈፃፀም እና ክብረ በዓል ፣  
 የባህል መሠረተ ልማት ፣ የአይታ ጥበባት እና የእጅ ሥራዎች ፣ መጽሐፍት እና መረጃዎች ፣ ኦዲዮ ቪዥዮዎች እና  
 መስተጋብራዊ ሚዲያ ፣ ዲዛይን እና የፈጠራ አገልግሎቶች ፣ የፈጠራ የባህል ትምህርት እና የማይዳሰሱ ባህላዊ  
 ቅርሶች ናቸው።

**የማመልከቻ አፈጻጸም**

ኢግናይት ካልቸር ሰኞ ነሐሴ 3 ቀን 2013 ለአመልካቾች ይከፈታል። የማመልከቻ ቅጹን ያጠናቀቁ ሁሉም አመልካቾች  
 ማመልከቻቸው እንደደረሰ ማሳወቂያ ይደርሳቸዋል ::

ስኬታማ ማመልከቻዎች በርካታ የግምገማ ደረጃዎችን ያልፋሉ የፍትህን ሂደት ጨምሮ። ከዚያም የድርጅቱን ወይም  
 የተቋሙን አቅም የሚገመግም የገንዘብ ሞዴሊንግ ደረጃ ውስጥ ያልፋሉ እናም የታቀደው ፕሮጀክት ለተጠየቀው  
 የእርዳታ መጠን እንዲውል ያመቻቻል። የመጨረሻው ደረጃ ኮንትራክተሩ እና ከዚያ በመጨረሻ የተመረጡትን  
 ተወዳዳሪዎችን ማስተዋውቅ ይሆናል ::

**ተጨማሪ መረጃዎችን በቅርቡ ይጠብቁ!**

በራሪ ጽሁፎቻችንን ለማግኘት እዚህ ይመዘገቡ

የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ መገኛ

[Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#)